



DISTRICT OF COLUMBIA
OFFICE OF THE STATE SUPERINTENDENT OF

EDUCATION

ማስታወቂያ እና የመጀመሪያ ፈቃድ ማመልከቻ

ለልጅ የእድገት ተቋም ፈቃድ አሰጣጥ ላሳዩት ፍላጎት እናመሰግናለን።

በርዕስ 5-A DCMR፣ ምዕራፍ 1፣ መሰረት የልጅ የእድገት ተቋማት፣ የትምህርት ቢሮ የበላይ ተቆጣጣሪ፣ የቀደመ ትምህርት ክፍል፣ የፈቃድ አሰጣጥ እና የትግበራ ክፍል እድሜያቸው ከ15 በታች የሆኑ ልጆችን ለመንከባከብ የሚቋቋሙ ወይም የተመሰረቱ የልጅ የእድገት ተቋም ከሶስት ዓመት በላይ ላልበለጠ ጊዜ የሚቆይ ፈቃድ መስጠት ይችላሉ።

የልጅ የእድገት ማዕከልን ለመሰራት ፈቃድ ለማግኘት ለማመልከት፣ አመልካቹ በቅድሚያ የ OSSE የልጅ የእድገት ማዕከል የፈቃድ አሰጣጥ አሪያንቴሽን (ገለጻ) ን ማጠናቀቅ አለበት። አሪያንቴሽኑ (ገልጻው) በአካል ወይም በኢንላይን የፈቃድ አሰጣጥ ዌቢናር አማካኝነት ሊወሰድ ይችላል። ሰርተፊኬት ይሰጥዎታል ይህም ከማመልከቻዎ ጋር መግባት አለበት። ሰርተፊኬቶች የሚሰጡት ከአሪያንቴሽኑ (ገልጻው) በኋላ ያለውን መጠይቅ በተሳካ ሁኔታ ላጠናቀቁ ግለሰቦች ነው። ያለ ሰርተፊኬቱ የገቡ ማመልከቻዎች ተቀባይነት አይኖራቸውም። የልጅ የእድገት ማዕከል አሪያንቴሽን (ገለጻ) ካጠናቀቁ በኋላ፣ እባክዎ የተያያዘውን የመጀመሪያ የማመልከቻ ቅጽ ይሙሉ፣ ማመልከቻውን ከተገቢው ክፍያ ጋር ፣ እና በ OSSE በተሰጠው የማመልከቻ ቅጽ ላይ ከተዘረዘሩት ሁሉም አስፈላጊ ሰነዶች ጋር አብረው ይመልሱ። (5-A DCMR §103.4, §103.5, §108.2).

የመጀመሪያ ፈቃድ ለማግኘት የሚቀርብ ማመልከቻ ላይ፣ አመልካቹ ወይም አመልካቹ ግለሰብ ካልሆነ አመልካቹን ወክሎ ማመልከቻውን ለማስገባት ውክልና በተሰጠው ሰው በማመልከቻው ውስጥ ያሉት ይዘቶች እና የተሰጡት መረጃዎች እውነት፣ ትክክል እና የተሟላ መሆኑን የሚገልጽ መግለጫ ላይ መፈረም አለባቸው። (5-A DCMR §103.6). ያለዚህ መረጃ ማመልከቻው አይካሄድም።



DISTRICT OF COLUMBIA
OFFICE OF THE STATE SUPERINTENDENT OF

EDUCATION

በማመልከቻው ቅጽ ላይ ከተዘረዘሩት አስፈላጊ ሰነዶች በተጨማሪ፣ እያንዳንዱ አመልካች የሚከተሉትን ሰነዶች ለስቴት የትምህርት ቢሮ የበላይ ተቆጣጣሪ፣ የቀደመ ትምህርት ክፍል፣ የፈቃድ አሰጣጥ እና የትግበራ ክፍል (LCU) ማስገባት አለባቸው።

| ሰነድ | አላማ | ኤጀንሲ |
|--|---|--|
| አመልካች የወንጀል የኋላ ታሪክ ማጣሪያዎች እና የልጅ እድገት ምዝገባ ማጣሪያዎችን ማሟላቱን የሚያሳይ ሰነድ | 5A DCMR §132: ለሥራ ቅጥር ተሰማሚነት | OSSE 1050 First St. NE, Sixth Floor Washington, DC 20002 |
| የዳይሬክተር ብቃቶች (ማመልከቻው በገባበት ወቅት ተቀጥሮ ከነበር) | 5A DCMR §164: የዳይሬክተሩ ብቃቶች እና ሃላፊነቶች | |
| የይዘታ ሰርተፊኬት ወይም የቤት የይዘታ ፈቃድ ቦታ ይምረጡ። የይዘታ ሰርተፊኬቱ የሚከተሉትን ማካተት አለበት፤ የልጅ እንክብካቤ ማዕከሉን፣ እንክብካቤ የሚደረግላቸው የጨቅላ ህጻናት እና ልጆች ከፍተኛ ቁጥር፣ የሥራ ሰዓት፣ እና የሠራተኛ ብዛትን ማመልከት። ማሳሰቢያ፡ እርስዎ ለ24-ሰዓት የልጅ እድገት ማዕከል ፈቃድ ካመለከቱ፣ ለይዘታ ሰርተፊኬት ሲያመለክቱ ለዞኒንግ ክፍሉ ማሳወቅ ይኖርብዎታል። | 5A DCMR §103: የመጀመሪያ ፈቃድ ማመልከቻ ቅጥር ግቢዎቹ የልጅ የእድገት ተቋም ወይም ቤት ሥራ ለመስራት ምቹ ናቸው። | የተጠቃሚ እና የቁጥጥር ጉዳዮች መምሪያ ክፍል (DCRA) Building and Land Regulation Administration, Zoning Division(የህንጻ እና የመሬት ቁጥጥር አስተዳደር የዞኒንግ ክፍል) 1100 Fourth Street, SW, Second Floor Washington, DC 20024 (202) 442-4400 https://dcra.dc.gov/service/home-occupation-permits https://dcra.dc.gov/cofo |
| የእሳት አደጋ ደህንነት የምርመራ ሰርተፊኬት (የእሳት ቃጠሎ የደህንነት እቅድ) | 5A DCMR §103: የመጀመሪያ ፈቃድ ማመልከቻ ተቋሙ የእሳት አደጋ የደህንነት ህጎች፣ ደንቦች፣ እና ኮዶች ያለው መሆኑን ያረጋግጡ | የተጠቃሚ እና የቁጥጥር ጉዳዮች መምሪያ ክፍል (DCRA) Building and Land Regulation Administration, Zoning Division(የህንጻ እና የመሬት ቁጥጥር አስተዳደር የዞኒንግ ክፍል) 1100 Fourth Street, SW, Second Floor Washington, DC 20024 (202) 442-4400 https://dcra.dc.gov/page/laws-regulations-0 |
| የሊድ ቀለም ማረጋገጫ ወይም የክሊራንስ ሪፖርት (ከማመልከቻው ቀን 30 ቀን ያልበለጠ) | 5A DCMR §103: የመጀመሪያ ፈቃድ ማመልከቻ ተቋሙ ከማንኛውም ሊድ ያለው ቀለም ጉዳዮች ነጻ መሆኑን ያረጋግጡ | Department of Energy and Environment 1200 First Street NE Washington, DC 20002 (202) 535-2600 https://doee.dc.gov/ |
| የክሊን ሃንድስ ሰርተፊኬት (ማመልከቻው ከገባበት ቀን ጀምሮ በሰላሳ ቀናት ውስጥ የተሰጠ) | 5A DCMR §103: የመጀመሪያ ፈቃድ ማመልከቻ አመልካቹ ከ \$100 የሚበልጥ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት እዳ የሌለበት መሆኑን ማረጋገጫ | District of Columbia Department of Tax and Revenue(የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የግብር እና ነቢ ዲፓርትመንት) 1101 Fourth Street, SW, Suite 270 West ዋሽንግተን፣ ዲ.ሲ. 20024 (202) 727-482 |

(የተሻሻለው



DISTRICT OF COLUMBIA
OFFICE OF THE STATE SUPERINTENDENT OF

EDUCATION

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| <p>ተመጣጣኝ ሽፋን ያለው የመድን ማረጋገጫ (ማለትም፣ አጠቃላይ የንግድ ሀላፊነት፣ umbrella “Follow Form”(መድንዎ ከሚሸፍነው በላይ ያለውን ሀላፊነት የሚሸፍን ዋስትና)፣ የጾታዊ ጥቃት እና ትንኮሳ ሀላፊነት፣ እና የተሽከርካሪ ሀላፊነት)</p> | <p>5A DCMR §103: የመጀመሪያ ፈቃድ ማመልከቻ</p> | <p>District of Columbia of Office Risk Management One Judiciary Square(የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የስጋት አመራር ቢሮ ዋን ጁዲሻያሪ ስኩዌር) 441 Fourth Street, NW Suite 800 South Washington, DC 20001 (202) 727-8600</p> <p>https://orm.dc.gov/</p> |
| <p>በሰነድ አረጋጋጭ ፊት የተደረገ የህንጻ አጠቃቀም ስምምነት</p> | <p>5A DCMR §103: የመጀመሪያ ፈቃድ ማመልከቻ</p> | <p>OSSE 1050 First St. NE, Sixth Floor Washington, DC 20002</p> |

የሰነድ ዓመት የፈቃድ ክፍያዎች

| የመጀመሪያ የፈቃድ ክፍያዎች (3-ዓመት ፈቃድ) | |
|-------------------------------|------------|
| | ተገቢው ክፍያ |
| የማመልከቻ እና የቅድመ ፈቃድ ምርመራ ክፍያ | \$ 75.00 |
| የልጅ የእድገት ማዕከል፣ 1 - 50 ልጆች | \$600.00 |
| የልጅ የእድገት ማዕከል፣ 51 - 100 ልጆች | \$900.00 |
| የልጅ የእድገት ማዕከል፣ 101 - 175 ልጆች | \$1,200.00 |
| የልጅ የእድገት ማዕከል ከ175 ልጆች በላይ | \$1,500.00 |

ተቋሙ የልጅ የእድገት ተቋም ደንቡን ያሟላ መሆኑን ለመለየት፣ የተሟላ የመጀመሪያ ፈቃድ ማመልከቻ ከገባ በኋላ እና ፈቃዱ ከመሰጠቱ በፊት በሥፍራው ላይ በመገኘት ምርመራ ይደረጋል።(5 A DCMR §103.8). በመጀመሪያ የፈቃድ ምርመራ ወቅት ተቋሙ ደንቡን ካላከበረ ወይም በማናቸውም መንገድ ጉድለት ካለበት፣ የጉድለት መግለጫ ሊሰጥ ይችላል።(5A DCMR §103.9). እያንዳንዱ ጉድለት የተስተካከለ መሆኑን የሚገልጽ ማስታወቂያ ከአመልካቹ ከቀረበ በኋላ፣ ተቋሙ ያረመ መሆኑን ለመለየት ተከታይ የማመልከቻ ግምገማ እና ምርመራ ወይም እንደአስፈላጊነቱ ምርመራዎች ይደረጋሉ።

የመጀመሪያ የፈቃድ ማመልከቻ ቅጹን መፈረም፣ ተገቢ የሆነውን የፈቃድ ክፍያ ማካተት፣ እና የልጅ የእድገት ማዕከል የኦሪገንቴሽን(ገለጻ) ሰርተፊኬት ቅጂውን ማስገባት አለብዎ።
የመጀመሪያውን ጥያቄ ካስገቡበት ቀን ጀምሮ በ90 ቀናት ውስጥ የተሟላ ማመልከቻ አለማቅረብ ማመልከቻዎ ተቀባይነት እንዲያጣ ሊያስደርግ ይችላል።

(የተሻሻለው)